

ዐውድ

subst. , plerumque m. , Pl. አዕዋድ ፣, Pl. Pl. አዕዋዳት ፣, 1) *circuitus* , *ambitus* , *circulus* a) usitatur ad significanda Adv. et Praep. *circa* , vid. infra. b) *linea circumcurrens* : ዐዐውዳ ፣ ሿ በእመት ፣ 2 Par. 4,2; አምጣነ ፣ ዐውዳ ፣ 3 Reg. 7,10. c) *orbis* : ዐውድ ፣ ሰማይ ፣ ὕψος Job 22,14; lunae Org. 1. d) *periodus anni* : ባርክ ፣ ዐውድ ፣ ዓመት ፣ Mavâs. n. 68; Sx. Pag. 5 Enc.; ተፍጻሜተ ፣ ዐውድ ፣ ዓመት ፣ Sx. Pag. 6. e) *circulus* : ዐውድ ፣ ፀሓይ ፣ *circulus solaris* (i.e. spatium duodetriginta annorum, vid. Ideler Handbuch II p. 185) Abush. 23; ዐውድ ፣ ወርኅ ፣ Abush. 23 (vid. ቀመር ፣). f) *locus circumjacens* : ምኔታት ፣ ዘአዕዋድ ፣ እለስክንድርያ ፣ Phlx. 18. g) *res circumdans* vel *circumdata* : ዐውድ ፣ ዐጸድ ፣ ἰστία τῆς αὐλῆς Ex. 35,12 (cfr. Ex. 40,6); ልብሰ ፣ ዐውድ ፣ ዐጸድ ፣ Ex. 37,7; Ex. 37,16; ዐውድ ፣ ደብተራ ፣ παραρύματα Ex. 35,10. h) *μήκος* Ex. 36,16. i) ዐውድ ፣ አልባብ ፣ *praecordia* (pro corde ipso) Lud. ex Sx. Masc. 27 Enc. 2) *area* , a) ዐውድ ፣ እክል ፣ *area frumentaria* („erat enim rotunda“ Lud.), ሳጊወን Ruth 3,2 seq.; Hos. 9,1; Mich. 4,12; Jud. 6,11; Num. 18,27; Num. 18,30; 1 Par. 21,20; Luc. 3,17; vel ዐውድ ፣ ማእረር ፣ ሳጊወን ፣ ἄλጋ Dan. 2,35, vel ዐውድ ፣ ምክያድ ፣ Deut. 16,13; vel ዐውድ ፣ Matth. 3,12; Ex. 22,28. b) *area torcularia* Ex. 22,28. c) *area circumsepta*, *fundus* : ደስሐቅ ፣ ዐቃቤ ፣ አዕዋድ ፣ ዘኮነ ፣ Sx. Haml. 25 Enc. (in Actis hujus diei nominatur ዐቃቤ ፣ ዝት ፣); Chrysostomus Eudoxiae, quum mulierculae pauperi አዕዋዲሃ ፣ vi abstulisset, sacris interdixit Sx. Genb. 12; ዐውድ ፣ ወይን ፣ *vinea* Sx. Mag. 29 Enc. d) ዐውድ ፣ መብልዕ ፣ *coenaculum* vel *refectorium* in monasterio, Lud. e Cant. Chr. 3) *circulus* vel *corona* i.e. a) *consessus* : ኢነበርኩ ፣ ውስተ ፣ ዐውድ ፣ ለመስተሳልቃን ፣ συνεδρίω Jer. 15,17; Ps. 25,4. b) *concio* , in specie *consessus judicum* , *conventus* , nec non locus ubi habentur i.e. *forum* , (*comitium* , *curia* , *aula* , *praetorium*) : አምንዎሙ ፣ ዐውድ ፣ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἢ συναγωγῇ Dan. apocr. 1,41; Jos. 20,6; አዕዋዳት ፣ συναγωγαί Matth. 23,6;

Marc. 12,39; συνέδριον Matth. 5,22; Matth. 26,59; Marc. 14,55; አዕዋድ ፣ Matth. 10,17; κριτήριο Dan. apocr. 1,49; አዕዋዳት ፣ Jac. 2,6 Platt; M.M. f. 332; ሐረ ፣ ውስተ ፣ ዐውድ ፣ εἰς κρίσιν Job 9,32; Deut. 25,1; Sir. 38,33 var.; ነበረ ፣ ዐውድ ፣ *sedit in judicio* vel *judex* Dan. 7,10; Dan. 7,26; Act. 25,6; ነቢሮ ፣ ዐውድ ፣ Macc. f. 2; እንዘ ፣ ይነብር ፣ ውስተ ፣ ዐውድ ፣ (v. ዐውድ ፣) ἐπὶ τοῦ βήματος Matth. 27,19; አምጽእዎ ፣ ኅበ ፣ ዐውድ ፣ ἐπὶ τὸ βῆμα Act. 18,12; ንንሥት ፣ ዐውድ ፣ Act. 19,39; Jsp. p. 315; ዐውድ ፣ ፍትሕ ፣ Jsp. p. 315; ዐውድ ፣ ምኩናን ፣ ዘፍትሕ ፣ Jsp. p. 315; ዐውድ ፣ ምኩናን ፣ Did. p. 102 ed. Platt; ዐውድ ፣ ቅስት ፣ Clem. f. 204; ዐውድ ፣ አፒዮ ፣ forum Appium Act. 28,15 rom. c) *concilium* , *conciliabulum* , ut: *conciliabulum Pauli Samosateni*, Lud. ex Sx. Teq. 19 Enc. – Voc. Ae.: ዐውድ ፣ ዘ ፣ በ፪ ዙርያ ፣ ሸኅ ፣ (?ሸሳ ፣?).

TraCES en

ዐውድ ፣ ጸብእ ፣ ‘*awda šab*’ *battlefield*
 ወእለ ፣ ሞቱሰ ፣ በዐውድ ፣ ፀብእ ፣ ኃያላን ፣
 ወመስተቃትላን ፣ እለ ፣ ኢሜጡ ፣ ገጸሙ ፣ ተኅለቁ ፣
 ስለባሆሙ ፣ መጠነ ፣ ስመንቱ ፣ ምእት ፣ ቸብቸቦ ። ‘
*Les têtes coupées comme trophées des hommes
 vaillants et des guerries qui tombèrent pendant le
 combat et qui ne tournèrent pas le visage (devant
 les adversaires) furent comptées au nombre de 800
 environ*’ Conti Rossini 1907, 53 l. 29-31 (ed.),
 Conti Rossini 1907, 62 l. 32-35 (tr.), vid. ጸብእ ፣

Bibliography

- Revisions
- Magdalena Krzyżanowska *corr* on 3.9.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *corr* on 21.8.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *added cross-reference* on 21.8.2019
 - Magdalena Krzyżanowska *added new compound* on 20.8.2019
 - Andreas Ellwardt *Verschachtelung*, on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *und nochmal*, on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *Korr* on 17.4.2018
 - Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
 - Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
 - Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
 - Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016